



የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት

THE CROWN COUNCIL OF ETHIOPIA

HIS IMPERIAL HIGHNESS PRINCE ERMIAS SAHLE-SELASSIE HAILE-SELASSIE
PRESIDENT

የዳግማዊት ዳግማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥ ህልፈተ ሕይወትና የንጉሥ ቻርልስ ፫ኛው ንግሥና

ከኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ፕረስደንት

ልዑልነታቸው ልዑል ኤርሚያስ ሣጎላ ሥላሴ ኃይለ ሥላሴ

፫ ሙስከረም ፳፩፤ (September 13, 2022)

ግርማዊት ዳግማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥ ለእግዚአብሔር የገቡትን ቃል ኪዳን እንዲሁም ለሕዝባቸውና ለመላው የዓለም ሕብረተሰብ የነበራቸውን መሀላ በመፈጸም ፫ ጳጉሜ ፳፩ አረፉ። በዳግማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥ ህልፈተ-ሕይወት ብናዝንም፣ በሕይወት ሳሉ ለነበረን ዘላቂ ዳደኝነት፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ላሳዩ ወዳጅነት በኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ስም ልንዘክራቸው እንወዳለን።

ንግሥት ኤልሳቤጥ እስከ ሕይወት ፍጻሜያቸው ድረስ ከእግዚአብሔር ተመርጠው ቅባዓ ንግሥ በተቀቡና ለእግዚአብሔር በገቡለት ቃል መሰረት ሕዝባቸውን ያገለገሉ በመሆናቸው እጅግ ከምንወዳቸውና ከምናከብራቸው ዐጼ ኃይለ ሥላሴ ጋር ተመሳሳይ ነበሩ። ሁለቱም በእግዚአብሔር የተቀቡት በልበ ሙሉነት፣ በብልሃት፣ በትዕግስትና በደግነት እግዚአብሔርንና የሚወዱትን ሕዝባቸውን በሚገባ ለማገልገል ነበሩ።

ግርማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥና ዐጼ ኃይለ ሥላሴ እርስ በእርሳቸው እጅግ የሚተማመኑና አንዳቸው ላንደኛቸው ሀገር ሕዝብ ደህንነት እጅግም የሚጨነቁ ነበሩ።

ንግሥት ኤልሳቤጥ ኢትዮጵያን የጎበኙት ዐጼ ኃይለ ሥላሴን እጅ ለመንሳት፣ የምንወደውን ሕዝባችንን በአይናቸው ለማየትና ለመጠየቅ እንዲሁም ውብና ለምላም ሀገራችንን ለመጎብኘት ነበረ። በሁለተኛው የኢጣልያን ወረራ ጊዜ የንግሥት ኤልሳቤጥ አባት ንጉሥ፣ ዐጼ ጊዮርጊስ ፯ኛው ለዐጼ ኃይለ ሥላሴ መሸሸግያ ቦታ እንዲይዙ በመፍቀድ ኢትዮጵያን ጭካኔ ከተሞላው የዓምስት ዓመት የኢጣልያን ይዞታ ነፃ እንድናወጣና ሉዓላዊነታችንን ለሕዝባችን መልሰን እንድናስረክብ የተሰናዳንበትን ሁኔታ አመቻችተዋል። በአፍሪካና በእስያ የነበረው የቅኝ አገዛዝ ስርዓት እያከተመ ሲሄድና ንግሥት ኤልሳቤጥ ከቅኝ ግዛት የአስተዳደር ዘመን በህዋላ እንዴት ኢንግሊዝን ጽኑ መሰረት ባለው ዘውዳዊ ስርዓት ላይ ሕዝባቸውን በዘውድ ሕገ መንግሥታዊ ዲሞክራሲ ማስተዳደር እንደሚቻል በመገንዘባቸው፣ ኢትዮጵያም ውስጥ ስኬታማ የሆነ ጠንካራ ዲሞክራሲ ጽኑ በሆነ የሕገ መንግሥታዊ ዘውዳዊ ስርዓት ላይ መገንባት እንደሚቻል ዐጼ ኃይለ ሥላሴ እንዳዩና እንዳመኑ ምንም ጥርጥር የለውም።

ግርማዊት ንግሥት ለዐጼ ኃይለ ሥላሴ ሁለት ልዩና ታላቅ ስጦታዎች አበርክተውላቸዋል። አንዱ የብሪታኒያ ላዕላይ ማዕረግ የKnight of the Garter የተሰጣቸው ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የታላቅ ብሪታኒያ ሰራዊት የField

Marshall ማዕረግ ነው። ግርማዊ ጃንሆይ ዐጼ ኃይለ ሥላሴ ለንግሥት ኤልሳቤጥ ባል ለልዑል ፍሊጶስ የመጨረሻውንም ከፍተኛ የሰለሞናዊ ማዕረግ አበርክተውላቸዋል። ከሁለም አንጻር ስታይ፣ ግርማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥና ግርማዊ ንጉሥ ነገሥት ዐጼ ኃይለ ሥላሴ ለሁለቱ ሕዝቦቻቸው የነበራቸው ጥልቅ ፍቅርና መተሳሰብ እንዲሁም ደግሞ ሁለቱም እስከ ፍጻሜ መንግሥታቸው ድረስ ሕዝባቸውን በታማኝነት ለማገልገል ቃል የገቡ መሆናቸው እንዳስተሳሰራቸው ከልብ በመገንዘብና በማመናቸው አንዳቸው ላንዳቸው አይገደገውና እርስ በርሳቸው ተከባብረው በወዳጅነትና በፍቅር ኖረዋል።

ንግሥት ኤልሳቤጥ ከመስከረም ፳፱፻፯ (1974) መፈንቅለ መንግሥትና ከ ፪፩ ነሐሴ ፳፱፻፯ የንጉሡ የግድያ ወንጀል በሀዋላ ከግርማዊ ጃንሆይና ኢትዮጵያ ጋር የነበራቸውን ጥብቅ ወዳጅነት አስታውሰውና አክብረው በማስቀጠል፣ ኢንግሊዝ ሀገር ለነበሩና በመፈንቅለ መንግሥቱ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ላልቻሉ የንጉሣዊያን ቤተሰቦች ድጋፍ በማድረግ ዘላቂ የቤተሰብ ጓደኛና ባለውለተኛ መሆናቸውን አስመስክረዋል።

እኔ በግሌ የንግሥቲቱ ደግነትና ቸርነት ተካፋይ ስለነበርኩህ በቅርብ ንግሥቲቱና የብሪታንያ ሕዝብ ለኢትዮጵያዊያን ሰለሞናዊ የዘር ሀረግ ተወላጅ ዘመዶቻቸው አላኝታና ሰብሳቢም ጭምር እንደነበሩ ለመገንዘብ ችያለሁ።

ግርማዊት ንግሥት የጤና እክል እንክዋን ገጥሞአቸው፣ የጤናቸው ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ሲሄድ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከልባቸው አልጠፋም። ባለፈው ዓመት የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ፳፪ ኅዳር ፳፩ ኢትዮጵያዊያን ከብርታንያና ከተቀሩት ኮሚንዌልዝ ሀገሮች በግብረ አበርነት በስኅዳር ፳፱፻፬ ኢጣልያንን ያሸነፍንበትን ሰማንያኛው ዓመት የድል በዓልን በእንግሊዝ ሀገር አክብረን ነበር። በ፳፪ ዓ.ም. ዝክረ በዓሉ የተሳካ እንዲሆን ንግሥቲቱ ገንቢ አስተያየቶችን በመስጠት በንቃት ተሳትፈዋል። ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት የሕይወት መስዋዕትነት ለከፈሉ በሺዎች ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊያን አርበኞችና የብርታንያና የኮሚንዌልዝ ሀይሎች ክብርና እውቅና ኢንዲያን፣ ያስቻልነው የጎንደር ድል በዓል እንዲከበር በደረግነው የተሳካ ጥረትና ንግሥቲቱም በተጨማሪ ከፍተኛ ሚና ነው።

ስለዚህም፣ እኛም እንደማንረሳቸው ንግሥቲቱ እረስተውን አያውቁም። ንግሥቲቱ ለዐጼ ኃይለ ሥላሴ በነበራቸው አክብሮትና በመላው ዓለም ከሁሉም ሀገሮች የሚበልጥ ያልተቋረጠ ጥንታዊ የንጉሥ ሰለሞንና የንግሥተ ሰባን ቀጥተኛ ሃረጎችንን በማክበራቸው ምክንያት ኢትዮጵያን ወደ ዓለም ዓቀፋዊ የፖለቲካ መረከብ መድረክ እንድትቀላቀል ጥረት አድርገዋል።

ልጆቻቸው ግርማዊነታቸው ንጉሥ ቻርልስ ፫ኛው ስለኛና የብርታንያ ሕዝብ ግንኙነት ጠንቅቀው ያውቃሉ። የነገሥታቶቻችንን አርማ ውንድዘር (Windsor) ከሚገኘው ቤተ መቅደሳቸው ውስጥ ለፆርደር አፍ ዘ ጋርተር (Order of the Garter) ተሰቅሎ በርካታ ጊዘያት አይተውታል። ንጉሥ ቻርልስ ግርማዊት ንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ስለነበራቸው ዘላቂ ወዳጅነት ጠንቅቀው ያውቃሉ። ስለዚህም፣ እኛም የተወደዱትን እናታቸውን ሲያጡ እንደ ቤተሰብ የሃዘናቸው ተካፋይ ነን። እስካሁን ላበረከቱት፣ ወደፊትም ለሚያበረክቱት ታላቅ አገልግሎት እንዲሁም የዙፋን ወራሽነታቸው እውን እስከሚሆን ድረስ ላሳዩትም ትዕግስትና አክብሮት እግዚአብሔር ጤናና ረጅም እድሜ ሰጥቶ እንዲባርካቸው እንጸልያለን።

ለዩናይትድ ኪንግደምና ለኮሞንወልዝ ሀገሮች ግርማዊ ንጉሥ ቻርልስ እኛ የኢትዮጵያ ዘውድ ሕዝብ በጎ እንመኝላቸዋለን። ከነርሱ ዘውድ ጋር ለረጅም ዘመናት የተሰማንን የቤተሰባዊነት ፍቅርና ስሜት ከኛም ዘውድ ጋር ምን ጊዜም እንዲሰማቸው እንሻለን። የሕዝቦቻችንን ክብር፣ ማንነትና ዕሴቶችን መሰረት በማድረግ ወደፊት ሊያጋጥሙን የሚችላውን ማንኛውንም አይነት ተግዳሮት የምናስተናግድበት መንገድ ለሀገሮቻችን ዕጣ ፈንታና ደህንነት ወሳኝነት እንዳለው በመረዳት በአብሮት ወደፊት ለመጓዝ እንችላለን።

ከዚህ በላይ የሀላፊነት ጥሪዎችንን ልንወጣ የምንችልበት መንገድ ያለ አይመስለንም።

እግዚአብሔር የዳግማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥን ነፍሥ ይማርልን። ወደ ፈጣሪዎ ስንሸኝዎት ሀዘናችንን የምንገልጸው በእንባ ነው።

ረጅም እድሜ ለንጉሥ ቻርልስ ፫ኛው ከመልካም ምኞትና ጸሎታችን ጋር አንመኛለን።

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ።